

በአሮሚያ ክልል የፈንታሌ ወረዳ ነዋሪዎች በጎርፍ ተጠቃን ይላሉ፤

በአሮሚያ ክልል ፈንታሌ ወረዳ ጎርፍ መከሰቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። በአካባቢው የሚገኝ የሁለተኛ ድረጃ ትምህርት ቤት ክፉኛ በጎርፍ መመታቱን በሩ ሮባ የተባሉ የፈንታሌ ወረዳ ነዋሪ ለሾኤኤ ገልጸዋል።

“የደረሰው ጉዳት በጣም ከባድ ነው። ጉዲና ቱምሳ GTS የተባለ ሃይስኩል (ሁለተኛ ድረጃ ትምህርት ቤት) አለ። ያን ትምህርት ቤት እንዳለ ወስዶታል (ጎርፍ)” ብለዋል አቶ በሩ ሮባ።

የምስራቅ ሸዋ ዞን መስተዳድር በበኩሉ መጠነኛ ጎርፍ በመተሃራ ከተማ አቅራቢያ እንደነበረና ያስከተለው ከፍተኛ ጉዳት እንደሌለ ለሾኤኤ አብራርቷል።

የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ አብራሃም አዱላ ጉዳቱ መጠነኛ ነው ብለዋል።

“የፈንታሌ ወረዳ ዋና ከተማ በሆነችው መተሃራ አቅራቢያ በሰቃ ህይቅ የሚባል የተፈጥሮ ሃይቅ አለ። በበጋው ወር ውስጥም አልፎ አልፎ ዝናብ ይዘንብ ስለነበረ፤ መጀመሪያ ካለው የውሃ ይዘቱ የጨመረበት ሁኔታ አለ” ብለዋል።

በመተሃራ የስኳር ፋብሪካና በግል የከብት ማደለቢያ አካባቢ የተወሰነ ጥፋት መድረሱንና የሁለተኛ ድረጃ ትምህርት ቤት በጎርፍ መጥለቅለቁን የተናገሩት አቶ አብራሃም አዱላ፤ በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን አረጋግጠዋል።

ባለፈው ሳምንት በአማራ ክልል አከታትሎ የጣለው ዝናብ በአምስት ወረዳዎች 37 ሰዎችን ሲገድል ከ6ሺህ በላይ ሰዎችን ማፈናቀሉን የክልሉ ባለስልጣናት አስታውቀዋል።

በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የአስቸኳይ ጊዜ ሰራተኞች የተጎጂዎቹ ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል በመግለጽ ላይ ናቸው።

የክረምቱ ዝናብ እስከ ጥቅምት ወር ድረስ ሊቀጥል እንደሚችል የኢትዮጵያ ሚቲዮሮሎጂ ድርጅት አስታውቋል።

በአማራ ክልል ከጎርፍና ከመሬት መንሸራተት ጋር በተያያዘ የሞቱት ሰዎች ቁጥር 37 ደረሰ

በአማራ ክልል በሰሜን ወሎ ዞን በሃብሩ ወረዳ፣ በግዳን፣ በዋድላና በራያና ቆቦ ወርዳዎች፣ በሰሜን ሸዋ ዞን፣ በደቡብ ወሎና በተለያዩ አካባቢዎች ጎርፍና የመሬት መንሸራተት በሰው ሕይወት፣ በከብቶችና በሰብል ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርጏል።

አከታትሎ በመጣል ላይ ያለው ዝናብ በአምስት ወረዳዎች 37 ሰዎችን ሲገድል ከ6ሺህ በላይ ሰዎችን ማፈናቀሉን የአማራ ክልል ባለስልጣናት አስታውቋል።

የክልሉ ቃል አቀባይ አቶ ታምራት ደጅኔ ለሾኤኤ ሲናገሩ፡-“አጠቃላይ አደጋው የደረሰው አንደኛ በጎርፍ ጋር በተያያዘ ነው፤ ሁለተኛ ተራራ መንሸራተት ጋር ተያይዞ እዚያ አካባቢ የሰፈረው ሰው ላይ የተናደበትና ህይወቱን ያጣበት... ሁኔታ ነው” ብለዋል።

የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዜና ምንጭ በጎርፍ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉትን ሰዎች ቁጥር ከ8ሺህ በላይ አድርጎታል።

የአስቸኳይ ጊዜ የእርዳታ ሰራተኞች ለተጎጂዎች የጊዚያዊ የምግብ፣ የመጠለያና የመሰረታዊ የንጽህና መጠበቂያዎችን እያከፋፈሉ እንደሆነ አቶ ታምራት ገልጸዋል።

“በአካባቢው የሚገኙ የመንግስት አዳራሾች፣ ትምህርት ቤቶች፣ አንዲሁም ድንኳን በማቅረብ ሰው እንዲጠለል ተደርጓል።”